


# ትንሽ ዘመኑ የዋንሪ ማታደ ታሪክ

## A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai



- ✎ Nicola Rijssdijk
- ✑ Maya Marshak
- 💬 Mezemir Girma
- 💬 Amharic / English
- PLL Level 3





በሞከራች አፍሪካ በሚገኘው የከንያ ተረጋ በአንድ በከል  
በሚገኘ አንድ መንደር አንዳቸ ትንሽ ልጅ ከእናቱ ጽሑፍ  
በሚስ ላይ ትሰሩ ነበር:: ስምም የንግድ ይበላል::

...

In a village on the slopes of Mount Kenya in East Africa, a little girl worked in the fields with her mother. Her name was Wangari.

ዋንጻ ወጪ ወጪውን ማለት ካወዳለች፡፡ በበተሰኗ  
የአተከልት ስፍራ እናኑን በገኘና ካቀፍኑለች፡፡ ካናንሽ  
ዘመኑም ወደ ፍቃቁ መሬት ካከታለች፡፡

...

Wangari loved being outside. In her family's food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.





ಥኋይ ከገባች በኋላ ያለውን ገዢ በጣም ነውደዋለች፡፡  
እናዋቱ እልታደ ማለት በሚችምሩበት ገዢ ፍንጻር ወደ  
በታ መሬቻው አካት መድረሰን ተወቂለች፡፡ በማስቀቹ  
ወሰጥ ያለትን መብት መንገዶች ተከተሉና ስተኞደ  
እንዲደረገችው ወንተን አቅርቦ ነመለሳለች፡፡

...


Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.

ዋንጋ ትምህርት በት መሬድ የምኑዎች ንብረት  
ነበሩት:: እናተና ገበታ ገን እበት ቅይታ እንደታገዴው  
ይፈልጊ ነበር:: ስባት ፍመት ሲሆኑት ተለቁ ወንደሚ  
ወላደቸኝ ትምህርት በት እንዲያስራወት አሳሙናቸው::

...

Wangari was a clever child and couldn't wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.





ዋንጋሪም ትምህርት ከወደ ነበር! መጽሐፍ በነበረች  
ቍጥር በተ እያወቀች መጠቃቸ፡፡ በትምህርቱ ጥሩ ወጪት  
ስላለመዘገበዎች አማራካ አንድተማር ተርበዎች፡፡ ውንጋ  
እኩባ ተደሰተች! ሲለ ዓለም በተ ለማወቅም ፍላጊች፡፡

...

She liked to learn! Wangari learnt more and more with every book she read. She did so well at school that she was invited to study in the United States of America. Wangari was excited! She wanted to know more about the world.



በአሜሪካውም የነጋሩት ቅንጂ በዚ አዲስ ነገሮችን  
ተማረች፡፡ እድዋነንና ሌሎች ደረጃዎችን ተማረች፡፡ ፈሳ  
እንደት እንዲኖችም ሌሎች ወሰኑ፡፡ በሚያማጣኑ  
የከንያያ ደሞች ከወጋድማች ጽሑፍ የተለያየ መዋታዎችን  
ስተቀዱት ንበር ያደገችው፡፡

...

At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew: playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.

በዚ አየተማረች ስትሃልም የከንያን ሂሳብ መወዳደ  
የበለጠ አየተገለጠለት መጠ:: ይስተኞና ነገ እነዚ  
አንድሆን ፍላጊ:: በዚ አየተማረች ስትሃልም  
የእፍሪካው ቤታ ይበልጥ ታዘ እያለት መጠ::

...

The more she learnt, the more she  
realised that she loved the people of  
Kenya. She wanted them to be happy and  
free. The more she learnt, the more she  
remembered her African home.





ትምህርናን ስነመርዕስ ወደ ካንያ ተመለሰች:: ገራሽን ግን  
ተቀይሩ ገራየችኩ:: ቴላልቁ እርሻዋች ገራቻን  
አጥለቁልቀዋቻል:: ሲታች ለማገድ የሚሆን አንጻር  
እልኖረችዎም:: ሂሳብ ደህንድ ልማቅ ተረጋዋል::

...


When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.

ዋንጋር ቅንጂ ማድረግ እንዳለበት ተወቂ ነበር:: ሲቶችን  
ቁጥሩ እንዲከተ እንደሚያችሉባና ሆኖ እንዲከተ እንደሚተከለ  
አስተማረቻቸው:: ሲቶችም በይቶ አየሻጂ በተሰበቻውን  
ማስተዳደር ጽል:: ሲቶች በጣም ተደብቱ:: ውንጋር አቀም  
እንዳለቻው እንደፊገነዘበ ፈደታቸዋለች::

...

Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.





ከረኝም ገዢ በኢትዮጵያ እዲሰራች ዘይታ ይን ሆኖ፡  
ወንዝርም እንደሚሸው መፍሰሰ ቤተኩል፡፡ የጥንቃሪም  
መለሰከት በመለዕወ እናርካ ተስፋይ፡፡ ካራ ከጥንቃሪ  
ዘይታ በዘን ዘይታ ተገኘተዋል፡፡

...

As time passed, the new trees grew into forests, and the rivers started flowing again. Wangari's message spread across Africa. Today, millions of trees have grown from Wangari's seeds.



ዋንሪ በወያዥ ለፍታለች:: በዓለም ከሸያ የፌዴራል ስዋች  
ስራውን አይተው ታልቅ ሽልማት ስሙኬ:: የዓለም የየነበረ  
ሻልማት ይገላል ሽልማቱ:: ውንጋዢ ይህን ሽልማት  
ስተቀበል የመጀመሪያዊ አፍሪካዊት ሲት ነች::

...

Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.

ዋንሪ 02011 አርፍለች፡ የሚያምር ካና በየን ቁጥር  
ገን ልርስታውሮት ይገባል፡፡

...

Wangari died in 2011, but we can think of  
her every time we see a beautiful tree.





# Storybooks Canada

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

ትንሽ ዘመን፡ የዋንጻ ማታዎች ታሪክ

## A Tiny Seed: The Story of Wangari Maathai

Written by: Nicola Rijssdijk

Illustrated by: Maya Marshak

Translated by: (am) Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by [Storybooks Canada](#) in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 4.0 International License](#).